

እንኳን ቢደህና መጣችሁ!

የቤተክርስቲያኑ ካህናት፣ የደብሩ ሰበካ መንፈሳዊ ጉባኤ አባላትና የአጥቢያው ማኅበረ ምዕመናን በመምጣታችሁ እጅግ ደስተኞች ነን። ስለዚህም በሃሳብ ያነሳሳችሁ፤ መንገዳችሁን ባርኮ በሰላም እዚህ ያደረሳችሁን የአባቶቻችን አምላክ ልዑል እግዚአብሔርን አብዝተን እናመሰግናለን። ቆይታችሁ የተሳካ ሱባኤያችሁ የሰመረ እንዲሆንም ልባዊ ምኞታችን ነው። በቆይታችሁ በሚስፈልጋችሁ ሁሉ ከጎናችሁ ነን። ሓዋርያዊት ለሰበሰቧት አንዲት ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ልጆች ሆሉ ቤተክርስቲያናችን ቤተ ክርስቲያናችሁ በመሆኑ ከዚህ ሰዓት በኋላ የእንግድነትን ስሜት አስወግዳችሁ በፍፁም የቤተኝነት ስሜት ትገለገሉ እና ታገለግሉ ዘንድ እናሣሰባለን። እግዚአብሔር ቆይታችሁን ይባርክ፤ ሱባኤ ፀሎታችሁን በብሩህ ገጽ ይቀበል አሜን ።

ቤተኝነት ይሰማዎ ማለታችን በቆይታዎ ቤተክርስቲያኒቱ የእኔም ነች በሚል እምነት በነፃነት እንዲገለገሉና እንዲያገለግሉ፤ የእኔም የቤተክርስቲያኒቱ ልጅ ነኝ ብለው የሚጠበቅቦትን ተግባራት በባለቤትነት መንፈስ እንድፈጽሙ አጽኖት ሰጥተን ለማሳሰብ በመሆኑ የሚከተሉትን በማድረግ ቤተኝነቶን ያረጋገጡ።

ሀ. ወደ ደብራችን ሲመጡ

1. አገልግሎቱን በስኬት ለማስቀጠል እና አሁኑና በቀጣይ ለሚኖረን ግንኙነት የተዘጋጀውን የመግቢያ ፎርም መሙላቶ እጅግ በጣም ጠቃሚ በመሆኑ ፎርሙን በጥንቃቄ ይሙሉ፤
2. በቆይታዎ ምን ማድረግ እንደሚጠበቅቦትና የተከለከሉ ነገሮችን የሚያመለክቶትንና፤ በአጠቃላይም አብሮነታችን የሚመራበትን ዝርዝር የአሰራር መመመሪያ የያዘውን ይህን **"የእንኳን ደህና መጣችሁ"** ጽሁፍ በጥንቃቄ ያንብቡ፤ ግልፅ ያልሆነ ሃሳብ ቢያጋጥሙ ይጠይቁ፤
3. የተሰጡት ማረፊያ ክፍል ውስጥ ከርሶ ቀድመው ያረፉ ምዕመናን ቢኖሩ ቆይታዎ ሰላማዊ ይሆን ዘንድ ዕቃዎን የት ቢያስቀምጡ የትስ መኝታዎን ቢያነጥፉ እንደሚሻል ይጠይቋቸውና የሚያስማማችሁን ቦታ ይጠቀሙ፤
4. በቤተክርስቲያኑ አስተዳዳሪ፣ ካህናት ወይም በቤተክርስቲያኑ የሰበካ መንፈሳዊ ጉባኤ አባላት የሚሰጡትን ተጨማሪ መመሪያ ይፈጽሙ።

ለ. በቤተክርስቲያናችን በሚኖሮ ቆይታ

1. የጋራ መገልገያ በሆኑ የማረፊያ ፣ የመታጠቢያና የመፀዳጃ ክፍሎችን በመግባባት እና በመከባበር ይጠቀሙ፤
2. የፖለቲካ አመለካከትን ፣ ዘርንና አካባቢን መሠረት ያደረጉ ውይይቶች ወይም ክርክሮች ለቦታው ሰላምም ሆነ ለምዕመናን አንድነት እና መንፈሳዊ ሕይወት ጠቃሚ ባለመሆናቸው በፍፁም አይፈቀዱም፤
3. የቤተክርስቲያኑ ፣ የማረፊያ ፣ የመታጠቢያና የመፀዳጃ ክፍሎች፣ ማዕድ ቤቱ፣ ደጅ ሰላሙ እና የምድረ ግቢው ንፅህናት የሚጠበቀው በተገልጋዮች በመሆኑ በሚኖሩ የጋራ የጽዳት ዘመቻዎች በንቃት ይሳተፉ፤ አፋጣኝ መፍትሔ የሚሹ

ችግሮች ሲያጋጥሙም መፍትሄ ይሻቱላቸው፤ በግሎ ለመፈጸም የማይቻሉት ቢሆን የሌሎች ወንድም/ እህቶችን የሃሳብ ወይም የጉልበት እርዳታ ይጠይቁ፤ ችግሩ በዚህ አቅም ክልል የማይፈታ ከሆነ ግን ለቤተክርስቲያኑ አስተዳዳሪ ወይም ለደብሩ ጽህፈት ቤት ፈጥነው ያሳውቁ፤

4. ክፍያ የሚፈጸምባቸው እንደ መብራት፣ ውሃ እና የማሞቂያና ማቀዝቀዣ አገልግሎቶች እንዳይባከኑና ለአላስፈላጊ ወጭ እንዳንዳረግ በጥንቃቄ ይጠቀሙ። ካለምክንያት የሚበራ መብራት ሲኖር ያጥፉ፤ ካለጥቅም የሚፈስ ውሃ ቢያዩ ይዘገቡ፤ መቀት ወይም ቅዝቃዜ እንዳይባከን በሮች እና መስኮቶች መዘጋዝታቸውን ያረጋግጡ፤
5. ካለ ቤተክርስቲያኑ አስተዳደር ዕውቅና ለአስቤዛ ግዥ ከሚደረግ መዋጮ በስተቀር ምንም ዓይነት የገንዘብ መዋጮ ማሰባሰብ አይፈቀድም ስለዚህ መዋጮ አያሰባሰቡ፤ እንዲያዋጡ ቢጠየቁም አይተባበሩ፤
6. ቦታው የብዙሃን ማረፊያ ስለሆነ ፀጥታውና ሰላሙ የተጠበቀ እንዲሆን የበኩላቸውን አስተዋፆ ያድርጉ፤ ሰዎች ከተኙ በኋላ የሚያደርጉት እንቅስቃሴ፣ ንግግር፣ ጫዎታ፣ የስልክ ግንኙነት፣ የሚያዳምጡት መዝሙር ወይም ስብከት . . . የሌሎችን ሰላም ሊነሳ ስለሚችል ጥንቃቄ ያድርጉ፤ የመጡት ክልጆች ጋር ከሆነ ልጆች በጊዜ ተመግበው እንዲተኙ ያድርጓቸው፤
7. በሚደረጉ የነግህና የሰርክ ፀሎት መሳተፍ፣ የካህኑን ምክርና ትምህርት መስማትን እንዳያስታጉሉ፤
8. ከቤተክርስቲያኒቱ ዶግማ፣ ቀኖና እና ትውፊት ጋር የሚቃረኑ ትምህርቶችን ማስተማር፣ ማድመጥ፣ መፈጸም ወይም ሌሎች እንዲፈጽሙ ማነሳሳት ፍጹም የተከለከለ ነው፤
9. ህፃናት ራሳቸውን ወይም ሌሎችን ሊጎዱ፣ ዕቃ ሊሰብሩ ወይም ሊያበላሹ፣ እሳት ሊያቀጣጥሉ፣ ከግቢ ሊወጡና ሊጠፉ ስለሚችሉ እባክዎ ልጆችዎን ከዕይታዎ እንዲርቁ አይፍቀዱ፤
10. ግቢው ህፃናት የሚማሩበትና የሚጫወቱበት በመሆኑ ለእነርሱ ጤንነትና ለግቢውን ንፅህና ሲባል ፀበል ጠጥቶ በየቦታው ማስመለስ የተከለከለ ነው። ስለዚህ እባክዎ በፕላስቲክ ቀረጫት ውስጥ አስመልሰው በመቋጠር ቆሻሻ መጣያ ውስጥ ይጨምሩ ወይም ሽንት ቤቶችን ይጠቀሙ፤
11. የማረፊያ ክፍሎች ውስጥ መመገብ አይፈቀድም፤ እባክዎ ማረፊያ ክፍሎች ውስጥ ምግብ አያስቀምጡ ወይም አይመገቡ፤
12. ምግብ ወይም ሌሎች ቁሳቁሶች ከመግዛቶ በፊት ያለመኖሩን ወይም ማለቁን ያረጋግጡ፤
13. የቆዩ፣ የተበላሹና የመመገቢያ ጊዜያቸው ያለፈባቸው ምግቦች ሲያዩ ወዲያውኑ ያስወግዷቸው፤
14. ባለብን የማረፊያ ቦታ እጥረት ምክንያት እንግዶችን ከሁለት ሰባኤ/ አስራ አራት ቀን በላይ ለማስተናገድ እንቸገራለን። ከሁለት ሰባኤ በላይ መቆየት የሚፈልጉ እንግዶች ለተጨማሪ የቆይታ ጊዜ ፎርም መሙላትና የደብሩን አስተዳዳሪ ይሁንታ ማግኘት ይጠበቅባቸዋል፤
15. የተለዩ ሞያዊ ዕውቀት ቢኖርና በዚህ ዕውቀቶ ማገልገል ቢፈልጉ ከመጀመሪያ በፊት ለቤተክርስቲያኑ አስተዳዳሪ ወይም ለደብሩ ጽህፈት ቤት ይነገሩ።

ሑ በአጽንኦት የምንነግሮት እጅግ ጠቃሚ ምክሮች/ሌሎች በቆይታዎ ቢፈጽሟቸው መልካም የሆኑ ነገሮች/

መላ ትኩረቶን የመጡበት ዓላማ ላይ ያድርጉ። ጥያቄዎ ተመልሶ በደስታ ወደ መጡበት ለመመለስ እርሶም ድርሻ እንዳልዎ አውቀው የሚከተሉትን ቢፈፁሙ መልካም ነው፡-

1. የስልክ፣ የፊስ ቡክ፣ የቴክስት ግንኙነቶ ሳያስቡት በአካል ወደተለዩት የሓጥያት ዓለም ሊመልሱና የመጡበትን ዓላማ ለማሳት ወይም ለማዘናጋት ሰይጣን እንዲጠቀምበት ዕድል ሊሰጠው ስለሚችል እጅግ ወሳኝ ምክንያት ከሌሎች ስልኮችን ቢዘጉ ወይም ከአላስፈላጊ መግቢያዎች ቢርቁ፣ መንፈሳዊ ያልሆኑ ቪዲዎች ባያዩ . . . በአጠቃላይ የመጡበትን ዓላማ ሊያስቱ ከሚችሉ ነገሮች ሁሉ ቢርቁ መልካም ነው፤
2. የመጡት ለታላቅ መንፈሳዊ ዓላማ ስለሆነ ይህንን ታላቅ ዓላማ አቋርጠው ረብ ወደሌላቸው ቦታዎች አይሄዱ፤ አገር ለመጎብኘት ሃሳብ ካልዎት ሱባኤውን ጨርሰው ከመመለሱ በፊት ወይም ሌላ ጊዜ አቅደው ማድረግ ሲችሉ ሱባኤ አቋርጠው መውጣትና መግባቶ መልካም ስለማይሆን ለወሳኝ ጉዳዮች ካልሆነ ከግቢ ባይወጡ፤
3. የመጡበት ታላቅ መንፈሳዊ ዓላማ እንዲሳካ አመጋገብ፣ ዕረፍቶ ፣ በአጠቃላይ ለሌሎች ነገሮች የሚሰጡት ጊዜ እና ግምት መጠን እና ልክ ይኑረው። ከማህበር ፀሎት አይለዩ ፣ አርፍደው አይምጡ፣ ቀድመውም አይውጡ። ለግል ፀሎትና ስግደት ጊዜ ይኑርዎ :: እግዚአብሔር በንጽህና የሚለምኑትን ልመና ይሰማልና ንስሃ ያልገቡበት ሓጥያት ቢኖር ንስሃ ይግቡ፤ ሰላም የሚነሳዎ ነገር ቢኖር ካህኑን ያማክሩ። ለሥጋዎ ምችት አይጨነቁ አባቶቻችን እግዚአብሔርን ያገኙት፣ ጠይቀው የተደመጡት፣ ዘርግተው የተቀበሉት በምችት እና በድሎት ውስጥ ሳይሆን በጾም፣ በፀሎት፣ በስግደት በአጠቃላይ ምችት በሳይለው ሁኔታ ውስጥ እንደነበር አይርሱ።

መ. ወደ ቤቶ ለመመለስ ሲዘጋጁ፤

1. በትውስት የተሰጡትን የሌሊት አልባሳት እና ሌሎች ዕቃዎች አጽድተው ለሰጡት አካል ይመልሱ፤
2. የምስክርነት ቅጽ በመሙላት የተደረገለትን ድንቅ ነገር ይመስክሩ፤ አስተያየቶ በአገልግሎት አሰጣታችን ላይ የሚሰተውሉ ጉድለቶችን ለማረም የላቀ ጥቅም ስላለው አስተያየት ይስጡ፤
3. ማረፊያ ክፍሎን ማጽዳትዎን፣ ያመጡዎቸውን አልባሳት፣ ጫማና ሌሎች ቁሳቁሶች መያዝዎን ያረጋግጡ፤ ለቤተ ክርስቲያኑ ቀጣይ ግልጋሎት ይጠቅማል በሚል እምነት ምንም ነገር ካለቤተክርስቲያኑ አስተዳደር ወይም ካለ ደብሩ ፀሐፊ ዕውቀት ጥለው አይሄዱ። ይዘውት ለመመለስ የማይፈልጉት ቁሳቁስ ቢኖር ቆሻሻ መጣያ ውስጥ ይጣሉት፤
4. የሚያደርሱት መልዕክት ወይም የሚሰጡት ትዕዛዝ ሊኖር ስለሚችል ከመውጣትዎ በፊት የቤተክርስቲያኑን ፀሐፊ ያግኙ፤
5. ለመባ የሚሆን ስጦታ ቢኖርዎ ይክፈሉ፤ ለሚፈጽሙት ክፍያ ደረሰኝ ይቀበሉ።

በድጋሚ እንኳን በደህና መጣችሁ ! ቆይታችሁ ያማረ ሱባኤያችሁ የሰመረ ይሁን ! አሜን፤

ወስብላት ለእግዚአብሔር !

የደብሩ ሰበካ መንፈሳዊ ጉባኤ ጽህፈት ቤት፤